

ግንቦት የድል ወር

የዚህ ዓመት ግንቦት ልክ እንደ 1983 ዓ/ም ግንቦት ልዩ የድል ወር ነው ተብሎ መጠራት ያለበት ይመስለኛል። ምክንያቶች አሉኝ ይህንን ለማለት ያበቁኝ። የ1983 ድል ለኢትዮጵያ ትልቁ ምዕራፍ አስመዝግቦ አልፏል። የኢትዮጵያ ህዝቦች በጋራና በእኩልነት ተፋቅሮ በአንድነት ለመኖርና የኢትዮጵያን ኋላ ቀር ኢኮኖሚ በመለወጥ በጋራ ደህነትን ለአንዴና ለመጨረሻ ለማጥፋት የሚቻልበትን አቅጣጫ ለማስያዝ የሚያስችላቸውን ጎዳና ለመቀየስ እንዲችሉ ዘንድ በር ከፋች ድል ነበር ግንቦት 20 1983 ዓ/ም።

ያለፉት 19 ዓመታት ኢትዮጵያ ከደህነት ለመውጣት የሚያስችላትን ቅድመ ዝግጅት በተሟላ መልኩ ለማድረስ አሰልፎ ትግሎች በማካሄድ እንደቆዩች ለሁላችን ግልፅ ነበር። ኢትዮጵያ የጀመረቺው መልካም ጉዞ ግብ ላይ ለመድረስ ደግሞ የህዝብ የበላይነት ማረጋገጥ አንዱና ወሳኝ ስራ መሰራት ነበረበት። የኢትዮጵያ ህዝብ የስልጣን ባለቤት ሳይሆን የትም መድረስ እንደማይቻል ታሪክ በቂ ትምህርት ሰጥቶን አልፏል።

ኢህአዴግ መንግስትነት ሲቀበል ከባድ ሐላፊነት በመሸከም ስራው ሲሰራ ቆይቷል። ከተሸከማቸው ዋና ዋና ሐላፊነቶች በኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት በማረጋገጥ የኢትዮጵያን አንድነት መጠበቅ። የህዝብ የበላይነት በማያሻማ መልኩ ማረጋገጥ። ደህነትን ሙሉ በሙሉ ለማጥፋት ውሳኔ ሚና ለመጫወት መሐይምነትን ማጥፋት። ጠንካራና ዘመናዊ የግብርና ስራ ማካናወንና ሌሎች ስራዎችን ለማረጋገጥ ሐላፊነት በመቀበል ነበር ለመንግስትነት የበቃው።

ኢህአዴግ ከባድና አሰልፎ ፈተናዎችን ሳይበግሩት አመርቂ ውጤቶች ማስመዝገብ እንዳለበት ገና ከጠዋቱ አውቆ ነበር መንግስታዊ ስራውን ለመጀመር ሐላፊነቱን የተቀበለው። ለዚህም ነበር ለትጥቅ ትግል የበቃው። ለዚህም ነበር በትጥቅ ዘመኑ የኢህአዴግ ተጋዮች መስዋዕት የሆኑት።

አንድ አንድ ሐይሎች ለኢትዮጵያ መበታተን ኢህአዴግ አመቻችቷል። የኢትዮጵያን ለዓላዊነት በጥያቄ ውስጥ አስገብተዋል። ለረሃብና ደህነትን ኢህአዴግ ምክንያት ሆነዋል። የሚሉ ወገኖችና ጠላቶች አልጠፉም።

ኢህአዴግ ማነው? ኢህአዴግ ለማን የቆመ ድርጅት ነው? እውነትን ለኢትዮጵያ መበታተን ኢህአዴግ ምክንያት ነው? ለሚሉ ጥያቄዎችም ቢሆን ታሪክ የበኩሉን መልስ ሰጥቶበት አልፏል። ለወደፊትም ተአምራዊ ነገሮች ታሪክ መስክሮ ያልፋል።

የዚህ ዓመት 4ኛው ምርጫ ኢህአዴግ በአሸናፊነት አብቅተዋል። እስከ ትላንት ከ547 የፓርላማ መቀመጫዎች 477ቱን ኢህአዴግ አሸንፎ ነበር። የመጠረሻው የምርጫው ውጤት ማን አሸነፈ ለማወቅ ሳይሆን የቀረው በምን ያህል ኢህአዴግ እንደ አሸነፈ ለማወቅ ብቻ ነው የሚጠቅመው። በዚህ ምርጫ ኢህአዴግ አሸንፎ መውጣቱ ኢትዮጵያ ከደህነት ለመውጣት እውን ለማድረግ ብስራት ነው ብዬ ነው የምገልፀው።

ኢህአዴግ የደርግ መንግስትን አሸንፎ ስልጣን ከያዘ እስከ አሁን በኢትዮጵያ መሰረታዊ ለውጦች ለማምጣት በዝግጅት ላይ ነው የቆየው። እንደሚመስለኝ ዝግጅቶቹ ተጠናቅቆ በተግባር በመፈፀም ላይ ነው የሚገኘው ኢህአዴግ። ኢትዮጵያን ካለችበት ደህነት ለማውጣት በቀላል የሚፈፀም ስራ አይደለም። ብዙ ከባድ ፈተናዎች እንዳለፉ ሁሉ ወደፊትም ከባድ ፈተናዎች እንደሚያጋጥሙ ሳይታለም የተፈታ ሐቅ ነው። እነዚህ ፈተናዎች መወጣት የሚችለው ደግሞ ብቸኛው ድርጅት ኢህአዴግ ብቻ ነው። ከተቃዋሚ ድርጅቶች ያንን ስራ ለመስራት ብቃት ያለው እስከ አሁን ፈፅሞ በኢትዮጵያ አልተፈጠረም። ያሉት ድርጅቶች እንኳን ኢትዮጵያን እንዲመሩ ለራሳቸውም በሚገባ ማደራጀት የተሳናቸው መሆኑን አሳይተውናል።

ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ይህ የምርጫ ውጤት የህዝብ ድል ነው። ያሸነፈው ህዝብ ነው ብለዋል። በትክክል የተገኘው ድል የህዝብ ድል ነው። የጠቅላይ ሚኒስትር አባባል የህወሓት/ኢህአዴግ የትጥቅ ዘመን እምነት ነው በመስቀል አደባባይ የተናገሩት። ተቃዋሚ ድርጅቶች ባያሸንፉም በኢትዮጵያ ጉዳይ ሐላፊነት እንዳላቸው የበኩላቸው አስተዋፅኦ ለመወጣት ኢህአዴግ አብረውት እንዲሰሩ ምክራቸውና ድጋፋቸው አክብሮ በኢትዮጵያ ጉዳዮች እንዲሳተፉ ዕድል እንደሚሰጣቸውም በግልፅ ጠቅላይ ሚኒስትር አስቀምጠዋል። ህወሓት/ኢህአዴግ ከመልካም ልምዶቹና ባህሎቹ አንዱ ነበር ጠቅላይ ሚኒስትር ያንፀባረቁት። ህወሓት ከኢህአፓና ሌሎች በጋራ ለመስራትና እርስ በእርስ መተላለቅ እንዳይኖር በትጥቅ ትግል ዘመኑ ብዙ ለፍቶበት ግን ያልተሳካለት ነገር ነበር። ኢህአዴግ ደርግን አሸንፎም ለሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶች በጋራ ለመስራት መድረኩን ከፍቶ በኢትዮጵያ አዲሱ ምዕራፍ የጀመረበት ወቅት እንደነበር 19 ዓመታት ያስቆጠረ ትዝታ ነው። ህወሓት/ኢህአዴግ ምን ጊዜም የትጥቅ ትግሉ ሲጀምር ይዘዋቸው የተነሳው ዓላማዎች ሳይረሳ በመተግበር ላይ መሆኑን እያሳየን መጥተዋል። እስከ አሁን ብዙ ያልተሳኩ በመንገድ ላይ ያሉ ቢሆኑም ወሳኝ ዓላማው ግን ተሳክተዋል። የህዝብ የበላይነት ቁልፍ የኢህአዴግ ዓላማ ተሳክተዋል። የቀሩትም ግዝያቸው ደርሶ እውን የሚሆኑበት ሩቅ አይሆንም። በ19 ዓመታት የተካሄደው ሰላማዊ ትግልም የተቀሩትን እውን ለማድረግ በቂና የተሟሉ ዝግጅቶች ሲከናወን ነው የነበረው።

በእርግጥ የምርጫው ውጤት የማይዋጥላቸው ሐይሎች እንዳሉ ተረጋግጠዋል። ውጤቱን የማይቀበሉ ሐይሎች በሙሉ የተሳሳተ አመለካከት ያላቸው ሐይሎች አይደሉም። እነዚህ የኢትዮጵያ ጠላቶች ናቸው የምርጫውን ውጤት የማይቀበሉት። ከእነዚህ የሰብአዊ መበት ተጣባቂዎች በማለት የሚታወቀው

ድርጅት ነው። ይህ ድርጅት ደግሞ ምን ጊዜም ለሰብአዊ መብት በማንኛውም የዓለማችን ክፍል ተጣብቆ አያውቅም። አጋጣሚዎች ይጠቀማል። ለማስመሰል አንድ አንድ ስራዎች ያከናውናል። የተደራጀበት ምክንያት ግን ለሰብአዊ መብት ለማስጠበቅ አይደለም። መልክ ጥፋ ስምን..... እንዲሉ በመልካም ስም የዓለምን ህዝብ ለማታለልና ለመደለል የበቃ ድርጅት ነው። በዓለማችን አስመሳይ ጨዋታዎች ከሚጫወቱት አንዱ ነው። እነዚህን ዓይነት ጠላቶች ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ማድረግ የሚችሉት ነገር እንደሌለ የታወቀ ሓቅ ነው። የሚያሰሩትን ነገር ጊዜ እንደከሸፈባቸው ብያጤኑት እንዴት ቆንጆ ነበር።

ኢትዮጵያዊ መሆንን ሁሌ እንደኮራሁኝ ዛሬም በይበልጥ እንድትራ አብቅቶኛል የዚህ ዓመት ምርጫ። በህወሓት/ኢህአዴግ መታገልንም ስኮራበት እንደቆየሁኝ በይበልጥ ኮርቶ እንድናር ችያለሁኝ በየ4ኛው ምርጫ ውጤት። ከህወሓት/ኢህአዴግ ጋራ መታገል ምን ያህል መታደል እንደሆነ አሁን ተናግሮ አልጨርሰውም ግን በጣም ከሁሉም ነገር በላይ መታደል ነው። ኢህአዴግና የኢህአዴግ አመራሮች እስከ አሁን ለሰሩትን ስራ የሰማኦታት አደራቸው እየተወጡ በመሆናቸው ለእነሱ ያለኝን ክብር ይህ ነው የማይባል ነው። በእውነት ለመግለፅ ይከብደኛል። እስከ አሁን ሓላፊነታቸው እንደ ተወጣቸው ለወደፊትም በይበልጥ እንደምትወጡ አልጠራጠርም ተጠራጥራም አላውቅም። የሚያኮራ ታሪክ አስመዝግባቸዋል።

የፊታችን 5 ዓመታት ብዙ ቁልፍ ስራዎች የሚከናወኑባቸው ዓመታት ናቸው። መከናወን ከሚኖርባቸው ነገሮች አንዱ አዲሱ ትውልድ ኢህአዴግን መቀበል ነው። ኢህአዴግ ምቹት አይደለም። ኢህአዴግ ትግልና ፈተና ነው። ኢህአዴግ መሆን በሌላ አነጋገር የህዝብ አገልጋይ በድሮ አነጋገር የህዝብ ባርያ መሆን ነው። ኢህአዴግ ዕረፍት አያውቅም። ኢህአዴግ ድካም ነው። ከ19 ዓመታት በፊት ኢህአዴግ መስዋእትም ነበር። ያ መስዋእት መሆን ምዕራፉን ተዘግተዋል። ያ ምዕራፍ ለዘልአለሙን መዘጋቱን የሚያረጋግጠው ግን አዲሱ ትውልድ ነው። ያ ምዕራፍ ባይዘጋው መስዋእት ይጀምራል እንደ ቀጠለም ይኖራል። ስለዚህ አዲሱ ትውልድ የሚረከባቸውን ሓላፊነቶች ምን መሆናቸው በጥንቃቄ በማወቅ መቀበል ያለበት ይሆናል። ታሪክ የዘጋቸውን ምዕራፎች መልካቸው ለውጦ መደገም አይገባቸውም።

እንግዲህ እንኳን ደስ አለን። በውስጥም በውጭም የምንገኘው ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ የደህነት ምዕራፍን ለመዝጋት የሚያስችልውን ብቸኛው ድርጅት ኢህአዴግ ተመርጦልና ዕልልልልልልልልል..... እንበል።

19ኛው የግንቦት 20 በዓል በታላቅ ድል ታጅቦ መጥተዋል። እንኳን ለ19ኛው ዓመት የግንቦት 20 በዓል በሰላም አደረሰን። በድጋሚ እንኳን ደስ አለን።

ሃይለ/ተጋዳላይ
gedliweyn@yahoo.com
ከአውስትራልያ